



ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ፤አሜን!።

በኢትዮጵያ የክፍለ ዘመኑ የምድር ሲኦል፣የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ክብሯን በአደባባይ ያዋረደዉን በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ የተጨፈጨፉበትን ሰማእታት ልጆቻዋን የምትዘክርበት እለት እንዲታወጅ ሰለመጠዎቅ ፣

ሁልጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ከምትመራዉና በመንፈስ ወልዳ ካሳደገኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ከዉድ ኢትዮጵያ አገሬ ጋር የሆንኩ እኔ ገብርኤል ብዙነህ ፣ ምን አልባት የሚሰማኝ ቢኖር ለቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬም መልእክቴን አነሆ፣

ብጹአን አባቶቻ ሆይ!

ታላቁ የአፍሮ-አሜሪካ የህግ ባለሙያ እና የህጻናት ፈንድ ተንከባካቢ ድርጅት/Children’s Defense Fund መስራች እና ፕሬዚዳንት ማሪኦን ራይት ኤድልማን አባባል እኒህ ምሁር እንዲህ ነበር ያሉት፣ “በኢፍትህዊነት ላይ ቁንጫ መሆን ይኖርባችኋል፣ በቂ የሆኑ ቁንጫዎች ስልታዊ በሆነ መልኩ ተደራጅተው የማጥቃት ስራቸውን የሚሰሩ ከሆነ ታልቁ ውሻ እንዳይመቸው ማድረግ ይቻላሉ።” በተመሳሳይ መልኩም ትልቁን አገር መለወጥ እና ሽግግር ማድረግ ይቻላል” እንዳሉት ሁሌ እየተገደልን ፣ ቤተክርስቲያንን እየተቃጠለች ከማልቀስና ሙሾ ነጋሪ ከመሆን ወጥተን የተዋህዶ ልጆች ኢትዮጵያዊያንን በማደራጀት ከዳግም መከራ ልንታደገዉ ይግባል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከማንም በላይ ለህዝብ የምትቀርብ፣ ሰዉ፣ፍጥረት፣ በሰዉነቱ የቤተክርስቲያንዋ ነርቭ የሆነ ሲሆን ይህ ነርቭዋ ሲነካና ሲቃጠል እንደ ነርቭ የማይታዩ ረቂቃን ሴሎች ሁሉ አንቀሳቃሽ ናትና አባቶቻችን ሁሉንም ነገር ሰዉ እስኪነግራችሁ ሳትጠብቁ አደጋዉ ከመድረሱ በፊት አጥፊን እንዳይመቸዉ በማድረግ በሲኖዶሳችን ቀድማችሁ ህዝቡን ልትታደጉትና ሁሉንም ነገር ከመንግስት ብቻ ከመጠበቅ አባዜ ልትወጡ ይገባል።በጀርመን ግፈኛው የናዚዎች አገዛዝ እስከ 2ኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን የጨፈጨፈበት ድርጊት አውሽሺትዝ በሚሰኘው!በአንዲት ቃል እንደገለጡት ሁሉ።የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ

ቤተክርስቲያንንም ይህንን በአማኞቻቸው በአገራቸው ላይ በኦሮሞ ክፍለግዛት ውስጥ፣ በታሪክ ፊት የተፈጸመባትን፣ የክፍለ ዘመኑ የምድር ሲኦል ፣ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ፣ ዘግይቶም ቢሆን **በሃምሳ ስምንተኛው ቀን** የቤተ ክርስቲያናችን መግለጫ፣ ከመታረድ ለማምለጥ ፣ በእሳቱ ውስጥ አየሮጡ ላሉ የተዋህዶ ልጆች ወገኖቻችንና፣ በሃዘን ለነደድነው ኢትዮጵያውያን ተስፋ ሰጭ ጅምርና እሰየው የሚያሰኝ ቢሆንም፣ ለቤተክርስቲያናችን ጥፋት አየተደገሰልን ካለው ባለ ብዙ ዘርፍ አደገኛ ጥፋት ገና ከፊት ለፊታችን በአንድነትና በሕብረትልንወጣው የሚገባ ግዙፍ ተራራ ይጠብቀናል ፣ ጥፋቱም በድንገት ከተፍ ያለ ሳይሆን ዝርዝር ወጥቶለት መላው አለም ምሕረት በሌለው የCOVID-19 በሽታ ፍርሃት ተሸብቦ ክፉ ፖለቲከኞች በፈጠሩበት ተደራራቢ የመከራ ዓይነቶች ባስከተሉበት ልቅሶና ዋይታ ላይ እያለ፤ በየቤታቸው እየሄዱ እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ አካሂደውባቸዋል።

ታስቦበት የተቀነባበረ ነውና ቤተ ክርስቲያን፣ ምእመናኖቻቸው ያለፍርሃት፣ ጨርሰን ላለመጥፋት፣ እራሳችንንና ቤተክርስቲያናችንን፣ ብሎም አገራችንን ለመታደግ እሳት ውስጥ እየሮጥን ነውና የሩጫችንን አቅጣጫ በአፅንኦት፣ በድፍረት፣ ዘመኑን በዋጅ ልክ፣ ልትነግረን ይገባል። ወደየት እንሩጥ፣ ሩጫው ከባድ ነው። በሩጫው አባቶቻችንም “ሰማይ ስሚ! ምድርም አድምጬ! የምድር መሠረቶች ተንቀጥቀጡ” ብላችሁ፣ ብላችሁ መጠን ፣ እነደደ ክብራችሁና ደረጃችሁ፣ ልናያችሁ እንወዳለን። ሩጫውንም የኢትዮጵያ አትሌቶች ሮጠውታል፣ ይህኛው ሩጫ ከባድ ነው ቤተ ክርስቲያን ከማንኛውም ሃይማኖትና ከምድራዊ የፖለቲካ አመራር ልዩ የሚያደርጋት ግቡ መንግስት ሰማያት ነውና የማይከፈል መስዋእትነት አይኖርምና። ከመግለጫ ባሻገር፣ በእምነታቸው ፅናት በግፍ የተጨፈጨፉበትን ታላቋን አለም አቀፋዊት፣ ሃዋርያዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን፣ ክብሩን በአደባባይ ያዋረደውን፣ ሰማእታት ልጆቻቸውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ የምትዘክርበት እላት በመወሰን፣ ልክ እንደ አውሽቪትዝ የተጨፈጨፉበትን ገላጭ ቃል መርጣ እንደስታሰቀምጥለትና፣ የታረዱትን የተጨፈጨፉትን ፣ የሕዝብ ክርስቲያኑን ቁጥር፣ ያቃጠሉትን የክርስቲያኖችን ንብረት፣ የአምልኮ መካኖትና፣ ንዋየ ቅድሳት ዝርዝር ፣ በታሪካዊ ሰነድ ላይ ታሰቀምጥ ዘንድ ፣ በምድራዊ ሲኦል በዘር ማፅዳት ተበትነው በየስርቻው በወደቁት፣ ለምድርም አራዊት ሁሉ መብል ለሆኑት፣ በታረዱና ተዘቅዘቀው በተሰቀሉት፣ በተጎተቱት ኢትዮጵያዊያንና ኢትዮጵያዊያት ጆቻችሁ ስም በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ።

ገብርኤል ብዙነህ 08/26/2020 ሰሜን አሜሪካ